



ድል መሰዋትነት ይፈልጋል!

ከተስፋዬ ዘነበ(ኖርዌይ በርገን)

Ethiocenter.blogspot.com

ሃብትና ስልጣን አስክሮአቸው፤ በዚህች ደሃ ሃገርና ሕዝብ ላይ ተፈናጠው ሁለት አስርተ አመታት ያስቆጠሩ አምባገነን መሪዎቻችን የሃገርና የሕዝብ ፍቅር አጥተው በምዝበራ ለመክበር ብቻ፤ ሕዝብንም በሃገሩ በሰላም የመኖር መብቱን ቀምተው ተደላድለው ለመቀመጥ ዘንድርም እንደ አምናው በሽብር ስም በጫኑበት የአፈና መረብ ሸብበው ሕዝቡን ከዳር እዳር ማስጨነቃቸው ሳያንስ አሁን ደግሞ ለዚህ እኩይ ተልኳቸው ላሰለጠኑባቸው የስርዓቱ ሰዎች (ደህንነቶች) በዴሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ችግር ከኑሮው ጋር ደፋ ቀና የሚለውን ሰላማዊ ሕዝብ የሚያሰቃዩበትንና ባስም ሲል የሚገሉበትን ህጋዊ ፈቃድ ሰጥተዋቸዋል።

ስለዚህ ዘረኛ ቡድን ብዙ ጊዜ ብዙ ቢባልም አሁን ባለንበት ወቅት አለም በዴሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ከደረሰበት ደረጃ አንፃር እንደ ሃገርና ሕዝብ ለሚደርስበትን ቤሔራዊ ውርደት፤ ለምንቀበለው መከራና እንግልት የወያኔ ዘረኛ ቡድን ግንባር ቀደም ተጠያቂ ቢሆንም መብታችንንና ስብህናችንን ብሎም ሃገራችንን አሳልፈን ሰጥተን ስለጥቃታችን ስናወራ አመታት ያሳለፍን እኛም የታሪክ ተጠያቂዎች ነን። በውስጥም በውጪም ያለን ኢትዮጵያዊያን ወያኔ ወገኖቻችንን ጭዳ ሲያደርግ፤ የሃገራችንን ቤሔራዊ ጥቅም ለሌሎች አሳልፎ ሲሰጥ፤ ለሃገርና ለሕዝብ ተቆርቋረው በድፍረት ድምፃቸውን ያሰሙ ጋዜጠኞችም ሆኑ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን በፈለገው ሰዓት የፈለገውን ስም እየሰጠ ሰላማዊ ህይወታቸውን ቀምቶ ወህኒ ሲወረውራቸው የአንድ ሰሞን መነጋገሪያ ከማድረግ ውጪ ለምን? እንዴት? ብለን መጠየቅ ተስኖናል።

የሚገርመው በየትኛውም መመዘኛ ፈፅሞ ልክ ሊሆኑ የማይችሉ፤ የሕዝብን በሃገሩ በነፃነት የመኖር መብት የሚፃረሩ አሸማቃቂና አንቀጥቅጠው የሚገዙ የስርዓቱ ሰነዶች ሕግ ሆነው ሲፀድቁ ከዛም ተግባራዊ ሲሆኑ አይተናል፤ ይሁንና ከዚህ ዘረኛ ስርዓት እኩል እድሜ ያላቸው በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ለውጥም እናመጣለን ብለው ከሚንቀሳቀሱት ቱባ ድርጅቶች መግለጫ ከማውጣት ባለፈ ሕዝብን አደራጅተው በመንግስት ላይ ምንም አይነት አስገዳጅ እርምጃ ሲወስዱ አልታዩም። ይልቁንም ልዩነታቸውን አቻቸለው የጋራ ወይም የሃገርና የሕዝብ ጠላት የሆነውን ስርዓት ከመታገል ፋንታ እርስ በእርሳቸው ሲናከሱና

ሲጠላለፉ ከሃገርና ከሕዝብ በፊት ግለሰብ ወይም ድርጅት እያስቀደሙ የወያኔ መናጃ ሆነው ዘመናቸውን የፈጁ እንዳሉ ከማንም የተሰወረ አይደለም።

የራሱ መርህና እቅድ ያለው የፖለቲካ ድርጅት ያለውን የተለየ ሃሳብ ለህዝቡ ማሳወቅ ተቀዳሚ አላማው ሊሆን ይገባል። ምክኒያቱም ድርጅት እንጂ ወደ ሕዝብ ወርዶ መርሆውንና እቅዱን ማሳወቅ ያለበት ሕዝብማ እንደ ሕዝብ ችግሩንና በደሉን የሚቀርፍለት ታግሎ የሚያታግለው የኔ የሚለው የፖለቲካ ድርጅት መፈለጉ አይቀሬ ነው።

አንድ የፖለቲካ ድርጅት እንደ ድርጅት ምልክት የሚሆነው የተነሳለትን አላማና እቅድ እንዲሁም የሕዝብን መሰረታዊ የሙብት ጥያቄዎች ተግባራዊ ምላሽ እንዲያገኙ በፅናት መታገል ሲችል ነው። እንደ ወያኔ ያለ አምባገነን ስርዓት አፍኖ ለያዘው የሕዝብ የሙብት ጥያቄ ምላሽ የሚሰጠው በተፅኖ እንጂ በችሮታ አይደለም። ለሚጠየቀው ህገ መንግስታዊ የሕዝብ ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ እንዲሰጥ አይጠበቅም አምባገነን ነውና። ስለሆነም ሙብቱን የሚያስከብር ለምን?! በቃኝ! እምቢ! የሚል የሕዝብ አደረጃጀት እንዲኖር የፖለቲካ ድርጅቶች በተገቢው ደረጃ ሕዝብን ማደራጀትና መርሆና፣ እቅዳቸውን ማስረፅ እንዲሁም ለለውጥ የተዘጋጀ ትግሉን ከዳር ሊያደርስ የሚችል ፍርሃቱን የሰበረ የህብረተሰብ ሃይል ሊገነቡ ግድ ይላቸዋል።

የወያኔ ዘረኛ ቡድን ህገ መንግስቱ የሚፈቅድልንን ለቁጥር የሚታክቱ ሙብቶቻችንን ቢነፍገንም፣ ሚያዚያ 30 1997ዓ.ም የነበረውን የቅንጅት የድጋፍ ሰልፍ ተከትሎ ለስምንት አመታት ቀምቶን የነበረውን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ህገ መንግስታዊ ሙብታችንን ለማስመለስ ከአመታት በኋላ በወጣቶች ለተደራጀው ሰማያዊ ፓርቲ ምስጋና ይግባውና እጅግ በተጠና ወቅትና ጊዜ የመሰለፍ ሙብታችንን ከገዢዎቻችን እጅ አውጥቶ አሳየን። የሕዝቡንም የተጫነውን የፍርሃት ድባብ በመግፈፍ እረገድ ሰማያዊ ፓርቲ ሃላፊነቱን ተወቷል። ነገር ግን ይህንን ማድረግ የቻሉት በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ብለው ሁለት አስርተ አመታት የተጓዙ የተለያዩ ድርጅቶች ሲሄዱበት ከነበረው ሃላፊነት ያለመውሰድና በፍርሃት ከመሸብብ ልክፍት ስለወጡ ነው። የአገሪቱ ህገ መንግስት ሰላማዊ ሰልፍን ለማካሄድ እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚጠይቀው ማሳወቅ እንጅ ማስፈቀድ አይደለም ስለሆነም ሰማያዊ ፓርቲ ማሳወቅን እንደ አንድ ግዴታው በመቁጠር ሂደቱን ካከናወነ በኋላ አላማውን ለማሳካት ቁርጠኛ እርምጃ መውሰዱ አምባገነኑን ቡድን አማራጭ እንዲያጣ ስላደረገው በአንድ ሳምንት ቢራዘምም ይሁንታውን እንዲሰጥ አስገድዶታል።

የሰማያዊ ፓርቲ ስኬት ለሌሎችም እንደ ማንቂያ ደውል በመሆኑ እንሆ አንድነትም በጎንደርና በደሴ በአቋሙ በመፅናቱ ከብዙ ውጣውረድ በኋላ እጅግ የተሳካ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጓል። አሁን በተጀመረው የትግል እንቅስቃሴ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆን በተለይ የድርጅት

አመራሮች እራሳቸውን ለተሰለፉለት አላማ በማስገዛትና ድል ያለመስዋትነት እንደማይገኝ በመረዳት ታግለው ማታገል ይጠበቅባቸዋል።

የምንታገለው በሃገራችን በነፃነት የመኖር ሰዋዊ መብታችንን በአፋኝ አምባገነን መሪዎች በመነጠቃችን ነው። መብታችንን ለማስመለስ አስገዳጅ የትግል ስልት ካልቀየሰን በስተቀር ወይም የስርዓቱን አፋኝ ህግጋቶች ላለመቀበል እምቢ እስካላልን ድረስ ከአምባገነን ስርዓት ተፈጥሯዊ ባህሪ አንፃር በነሱ ይሁንታ የምናገኘው ፍታዊ ምላሽ አይኖርም።

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!

ሞት ለወያኔና ከፋፋዮች!!!

ለአስተያየት-ftih_lewegen@yahoo.com